

50

መመሪያ የተወካይ
የየቀዬኝ
መልስታች

2

ክልል ሌማትና



COOPERATIVE OFFICE FOR CALL
AND GUIDANCE EASTERN JEDDAH
P.O. BOX : 102137 - JADDAH 21321 K.S.A.
TEL.: 6200005 (5 LINES) - FAX: 6240398

50

መመልታዊ የተወለደኝ
ጥያቃዋና
መልክቶ

አ.ላል ሌ.ማት.ዶ.
ስ.ቁ. 75 12 79/79 25 83
ፖ.ማ.ቁ. 160239
አዲስ አበባ ኢትዮጵያ

መሰረቱ በአዲስ የተመዘገበ ነው

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

መግቢያ

«ተው-ሳ-ድ» የኢትዮጵያው ዕምነት መሠረታዊ ከኩል
ሰሜን፡ በአለሁና በስምቶ መከከል የሚኖረውን ማንኛ-ኑት
ግልጽና ጉልህ የደርጋዎች፡፡

እኔ መ-ሰለ-ዋቂ በአለሁ አንድነት፣ ተዝካባበበትና
የጥጥረት-ዓለሙ የበለይ ጉዢነት አናምናለን፡፡ መመለከ
የሚገባው ቤድል እርዳ ባቸ መሆኑን ካልብ አንቀበለሁን፡፡

የዘጋጀ እጥር የዚህን በለ የተዘረዘሩት መጽሐፍ፣ ፍለማ
መሠረታዊ የተው-ሳ-ድ ዕንሰ-ካሳቦችን ማስጨበጥ ሆኖ፡
በጥቃቁና መልስ መልከ ነው የተዘረዘሩትው፡፡ 50 ድህል
ጥቃቁዎችንና መልለቻቸውን አካላት፡፡ የሚቀርቡት
ጥቃቁዎች አይወ መሠረታዊና መልለቻቃው አፈጻጸም፣ ገን
አጥጋዎ አንዳሸነ የሚችሉው ህ-ለ ተደርጋል፡፡ መጽሐፍ
በየት-ኋው-ም የቆድሮ ካልል ለሚገኘ ስውች መተማኝ
አንድማኝ-ት ይታመናል፡፡

አንጻብያን መጽሐፍ የየዘረዘሩትውን ቁጥርና ከጠደቻ
በመግኘበ በጥናቃቁ አንዳሸነዎችና አንዳሸጠናት ገ-ቦና
ተርጠቃዋል፡፡

አ. አ. ሪ. ሌ. ማ. ታ. ዝ.

ጥቃቁ - ገዢ አንድ ነው?

መልስ - ብታው እናኝ ለለዚህም ፍጻፍናን የፊጻራ፣ እናኝ ባሮም ፍጥረዋትን ለዚህው የሚጠበቅበት አሉ ነው::

ጥቃቁ - ሂይማኖት ማንኛን ነው?

መልስ - ሂይማኖቱ አሰላም ነው፣ በኩቅር፣ በተሰኘና በጥርሃት ለእነዚህ ለመልዕክተኛው ተከባዩት ተገኘና ተሞኑር መሆና::

ጥቃቁ - አሳሽን እንዳት ሂቻዎች ፕሮብ?

መልስ - አሳሽን ሌውቅ የቃልኩት ፍጥረት-ዓለሙን በመርመር ነው:: ማለትም ቅናና ማያዝ፣ በአይደን መረጃና፣ ስሜያና ምድርና እንዲሁም በው-ሰጣቸው ያለ ፍጻፍናን ባለ በማስተዋል::

ጥቃቁ - አሳሽ የት ነው?

መልስ - አሳሽ ከጥረዋቱ ተለይቶ ከሰማያ ሰማያት በለይ ከዚሪ ሌይ ነው::

ጥቃቁ - አሳሽ ከእኔ ዘር ነው?

መልስ - አሳሽ ከተለቀው የዚና ሌይ ነው:: ጥና በዕውቅቱ፣ በመስማት፣ በማያሳና በለሎች በዚያወጥ ከእኔ ዘር ነው:: አሳሽ እንዲሆ ይለል::

1 «ይህ» የሚለው የዚያወጥ ቅል አያለ ተርጉምቶ አለ-ት:: ከነዚህም መሆኑ
የዚያወጥ፣ ተግባሩበት... የሚለት ተጠቃሻቶ የቃው::

«(አለሁም) አለ:- አት-ኩርድ፣ እኔ በእርግጥ ከኝነት ዘመን ነኝ፣ አለማለሁ-
አያለሁ-ም፡፡» (20 : 46)

ጥቃቱ- የእሉስ ወደዚች አገማን ፎቃው?

መልከቱ- የእሉስ ወደዚች ተኩቂቃቸና መልካም መረመች ፎቃ
ው፣ አለሁን በእጅት የሚፈሩ፣ ከዚጠለት የራቀ፣ ከወጪዬል
የተጠበቀ፣ መልካም ለሆመችን ለማረዳም የሚጥሩ፣
ቅርቡን ለንኑን አጥብቀው የያዘ የእሉስ አገልግሎቶ፡፡

ጥቃቱ- አገሱን የምትገኘው በምን አይደንጋገው?

መልከቱ- አለሁን የምተባው የሚደርጉው ፍጥሪሁ መ-ለ- በመ-ለ-
ለለለ- ቤታዊ በሚሆን አይደንጋገው ነው፡፡ በዓለም ከእርስ- ወ-ቃ-
ማንኛም የሚገኘው በእርስ ገዢ ስላም፡፡

ጥቃቱ- አገሱ መመከተችን የገዛችው ለማንድን ነው?

መልከቱ- አገሱ መመከተችን የገዛው ለዚች አለሁን ቤታዊ አንዳ
ይመመከተና በእለ- ገዢም የሚገኘው አንዳያጋሩ ተጋ አንዳይደርጉ
ነው፡፡ አንዳሁ-ም የሰው ለዚች በእሉስ ገዢ የሚገኘው ዓይነት
አቤቱታ አንዳይደርጉ-ም፡፡

ጥቃቱ- የእሳስም ታርጋም ማንድን ነው?

መልከቱ- አ.እሳም ለእሉስ (ለት-ፊዕዔ፣ ለኢትዮጵና ይጋበብ...)
አይ መስጠት- ነው፡፡

ጥቃቱ- የእሳስም መሆናቸው ማን ማን ፎቃው?

መልከቱ- የእሳም መሆናቸው የሚከተለ- ፎቃው፡-

- 1- የዕምነት ቅል ጥስከር (ቁለ-ተወካሪ) :
«ከእናሁ ለገን አመራርና አምላክ የለም፤ መ-ክሙድ
የእናሁ መልእከተኛ ዓይነ::»;
- 2- ለለትና አስተካከለው መሰንድ፤
- 3- ወጥና መከፈል፤
- 4- የረመዳንን የግዢ መያዥ፤
- 5- ፌዴራል (የተከበረውንና የተቀደሰውን የእናሁን ቤት
መጋቢት)፤ ቅሉታው ለለው::

ጥቅ - እማን ማንኛን ነው?

መልስ:- እማን ማለት የዕምነት ቅል-ክሙድን ካልብ መቀ
በል፤ በጥሳስ መመስከር እና በአከላት (መልካም ቅባል-ትን)
ማከናወን ነው::

ጥቅ - እማን ለጠምርና ለቀንስ ይችላል?

መልስ:- እወ፡ እማን ለጠምር ወይም ለቀንስ ይችላል::

ጥቅ - እማን ይጠምርል፤ ይቀንስል ስት ማስተሆነ ነው?

መልስ:- እማን ለእናሁ ተገኘ ስንመንና መልካም ሥራ ስንወራ
የመረጃውና ለመት፤ ታጠፊትና ካፋ ሥራዎችን ስንፈጸም
ደግሞ ይቀንስል::

**ጥቅ - የእማን ምሬታቸው ማን ማን ዓይነ? ቅጥረቻዎስ ስት
ነው?**

መልስ:- የእማን መሠረታዊ ለይሰት ዓይነ:: እነዚህ::

- 1- በእናሁ ማመን፤
- 2- በመለከተዋቸው ማመን፤
- 3- በመልከተዋቸው ማመን፤

4. በቅርቡን መጽሐፍት ማመን!

5. በትንበኬ ቅን ማመን!

6. ማንኛውም ነገር፡ በገዢ ይህንን ከፌ፡ የሚፈ

**በመው በላይሁ ፈቃድና ወሰኑን መሆኑን ማመን
ናቶዥ፡፡**

ጥቃቁ- ከእነህ ማመን ምንምን ነው?

መልከ፡- አሉሁ በታች ፈጻድ፤ አስተዳደር (ተቋጣጣል)፤ መጋቢና
የሁለም ጉዳይ አስተኞባ መሆኑን ማመን ነው፡፡ ሁለም ነገር
የእነ ጉዳይ ሲሆን፤ እነ ጉን የመግኘው ቅንና አይደለም፡፡
ቂሳይ የሚገባው ለእነ በታ ነው፡፡ መልካምና የተዋብ ስምት፡
አንዲሁም ፍዴራም የሆነ ባህሪያት አለ-ት፡፡

ጥቃቁ- የወሰንከተችን ምንምና መሰም ማዘረም ተቀባዩ፡፡

መልከ፡- መለዕከታት ከበርሃን የተፈጻሚ የእነህ አንድጋይ
ናጠራን ዓቶዥ፡፡ አሉሁን አይወነቸለም የሚዘውን በትክክል
ይከውናለ፡፡

**ጥቃቁ- ከእነህ በተጠረቀ መጽሐፍና በመልከተች ማመን
ማስተ ምን ማስተ ነው?**

መልከ፡- አሉሁ ነው፤ እብራሃምን፤ መ-ሳን፤ ዓሳንና ለለ-ቻ
ቻም አያሳ መልከተች ሌኩል፡፡ ተው-ራ-ት-ን፤ አ-ንዳ-ል-ን
ለለ-ቻቻም መለከታች መጽሐፍት እው-ር-ቻል፡፡ የነበረት
ተለዕከ የለው ሌጅ አሉሁን በታ ያለምንም ማስረከ አንዲያመ
ልከ-ት ጥሩ ማይረጋ ነው፡፡ የነበረት መቋሚ ኔበታ መ-ሳሙድ
(ሰ.ቦ.ወ) ዓቶዥ፡፡ ለለለ-ቻ ኔበታ የተለከ መጽሐፍት
በቀርቡን ተስረዋል፡፡ ለእነህ አሉሁ መመለከ የሚገባው ቅርቡን
በስተማረውና ኔበታ (ሰ.ቦ.ወ) በተግባር ባለቤት መልከት ለሆን
ይገባል፡፡

ጥቃቁ- በሙጥዣ ዓለም (ክናድ) መኖር አያመሰሳሸ ማስት ምን
ማስት ነው?

መልስ፡- በሙሉዣ ዓለም መኖር ማመን ማስት አሉ በዚህች
ዓለም ለይ ለለ አያጋግጫዎች ነገር ቅኑ-ቀጠር አንዳደረሰበት
መቀበል ነው፡፡ ዓለም ት-ጠኩ-ለቻ፡፡ የሰው ልጅቶና ለለዚ
ፈጥረታት-ዓለም በሙሉ ይሞታል፡፡ አሉ ለዚህን ከመቻበር
አንዳቀሰቀል ይደርግኝዋል፡፡ እናም በዚህች ዓለም ወሰጥ
ለፈወሙት ከኅ-ዓለም ይሁኑ በንውት ተማሪዎት ይጠይቷቻዋል፡፡
ለመሩት መልካም ሥራ ይከላቻዋል፡፡ በጥሩ-ታቻው ይገባው
ይቀጥታዋል፡፡

ጥቃቁ- በቀደር ማመን ትርጉሙ ምንድን ነው?

መልስ፡- በቀደር ማመን ማስት በዚህች ዓለም ለይ አያጋግጫዎች
ነገዱ-ን በእሉ ምቅድና ጥሩን መሠረት መፈልጊዜ ከልብ
መቀበል ነው፡፡ አሉ ለ-ለ-ዓለም ነገር የፈጻሚው በፊቅድና ጥሩን
(ቀደር) ነው፡፡

ጥቃቁ- «እከሳሽ ለብ አያመሰሳሸ የሰዣ» የሚለው ቅዱ ትርጉም
ምንድን ነው?

መልስ፡- ት-ከከለኛ አው-ነ-ተኛ አያመሰሳሸ አሉ ለይ ነው፤ ከርስ
በስተተቀር ለለ አያመሰሳሸ የሰዣ፤ ማስት ነው፡፡ ከእሉ ወ-ቻ
ደረ-ት-ን አማካይ-ት ሁሉ-ተኛ መሆናቸው-ን መናዝናና ብቻ-ው-ና
አው-ነ-ተኛ አያመሰሳሸ አሉ ለይ መሆኑን ማስረዳቸ ነው፡፡

ጥቃቁ- «መ-ከመድ የእሳሽ ሙልከሻ-ተኛ ዓይነ» የሚለው ቅዱ
ት-ርጉም ምንድን ነው?

መልስ፡- ከርስቸው የዚህ-ንን ነገሮች መ-ለ በሙሉ መቀበልና
ከከለከለኛ ነገሮች መ-ለ በሙሉ መከሻ-ከለ፣ አንዳሁም

የሰተላለፈ ላንቃ መልዕክት ከልጊ አጥነት መቀበል ማለት
ነው::

ቴቃ- የወጣው ማስከርቡት መግለጫዎች ማን ማን ፍቃድ?
ቍጥረቻዎች?

መልስ፡- የወጣው ማስከርቡት መግለጫዎች ለባት ፍቃድ::
አነስተኛ::

- 1- ዝዴቂት- የሚያምኑት ተቋራኩ፤
- 2- «የቁን» (እርግጩናት)- የጥርጩ ተቋራኩ፤
- 3- «እ.ጥላለ» (ቍንነት)- የሽርት ተቋራኩ፤ የ«ፌ.ፍ»
ተክሮናነትና ገዢነት፤
- 4- እውነትናት- የእስመሳይነት ተቋራኩ::
- 5- ፍቅርና ይኖት- የእሉን ምድማድት የመተው
ቋራኩ፤
- 6- ታዘዣናነትና ተገኘነት- የእመዳናነት ተቋራኩ፤
- 7- በሙሉ ሲሄ መቀበል- የኢምበታናነትና የከህደት
ቋራኩ::

ቴቃ- አሉሁ የዘዝሩ ትልቅ ነገር ማንድን ነው?

መልስ፡- አሉሁ የዘዝሩ ትልቅ ነገር «ተወስኩ» የእሉሁ
አንድዋኑት- ነው::

ቴቃ- «ተወስኩ» ማንድን ነው?

መልስ፡- ተወስኩ ከእጋድ አሉሁ ለለ በትከከል ሌጋብት የሚገባ
አጥነት አለመናናና አሉሁ ሪፖርት መልዕክተናው የርክቡን
ማንነት ለመግለጫ የተጠቀመጥቶችን የባህርያት ስምም
ማያደቻቸው ነው::

ቴቃ- የተወስኩ አርድቸው ማን ማን ፍቃድ?

መልስ:- ማስታ የተወካይ ነገሮች አለ:: እንሰጣም::

- 1- «ተወካይ አፈጻሚያ» (የተግበር አყቆዋነት):
- 2- «ተወካይ አል-አሉ-ሂያ» (የተመለከት አყቆዋነት):
- 3- «ተወካይ አል-አሰጣክ ወሰኑት» (የበህርምትና የተዋጥ ለማች አყቆዋነት) ትቃው::

ቴቃ- «ተወካይ አፈጻሚያ» (የተግበር አყቆዋነት) መንደን
ነው?

መልስ:- አሁን በሥራውች በመቅጫር በማስተናበር ለከዚውን
በመለግባም ሆነ በመንፈላግ መዘተ- አንድና በጥና መሆኑን
እምነት መቀበል ነው::

ቴቃ- «ተወካይ አል-አሰጣይ» (የተመለከት አყቆዋነት)
መንደን ነው?

መልስ:- አንድ ለለት፣ ወከት፣ የዚ፣ ፊከ-ወ፣ ለ-ፌ-ዲና መዋል
የኢምልዕ ክንውናች² መፈዎም ያለባቸው ለአሁን በጥና መሆኑን
ማሳደቂያ ነው::

ቴቃ- «ተወካይ አል-አሰጣክ ለሰኑት» (የበህርምት አყቆዋነት)
መንደን ነው?

መልስ:- የአሁን ለጥና በህርምት በቀርብና ለ-ንና ወሰኑ
የተመቀበለት አይደንት፣ ከልዕልናቸው የሱ በሙጣም መልከ-
አንዳለ መቀበል ነው::

ቴቃ- ፍጥኛን ለንዳት ተገቢዋሉ?

² በአሁን አምልዕ (፲፻፯) በኋናው መላል የኢምልዕ ክንውናች በጥና የሚገኘ
አይደለም:: አያንተኛን የአይደለም የሚገኘው ነገሮች ይመለከታል::

መልስ:- የበታች አለሁ የሚመራቸውንና የሚደሰትበታቸውን -ተገዢ
ፈትና ቁላት- የሚያከተሉት አጠቃላይ ቁል ነው::

ጥቅ- የզግብ መንሰረምች ማን ማን ፍቃሽ?

- 1- ለእለሁ ዓይነቶ የሚና ሆኖ መገኘት::
- 2- ለእለሁ መልዕክተኛ ቁጥር መሆኑን ስጋፍቸውን
መከተሉ::

ጥቅ- ጥሩት የզግብ ዓይነቶን ነገሱ::

መልስ:- ከቅበታ ዓይነቶች ጥሩት:: ለሳሽ፣ የግዢ፣ ምልጥ-፣
የሞት፣ ሲሸ፣ አለሁን መኖራቸ፣ እነዚህን ተስፋ ማረጋገጫ፣
አርዳታውን መከናወል እና የሚወጪውን ገዢ፣ ያደረጋቸው-
ለለች የከምልከ ከዚውጥች ፍቃሽ::

ጥቅ- አሳሽ ከምንም ለቦዕስ አጥቢቻ የከከለው ነገር መንደኛ
ነው?

መልስ:- አለሁ እጅግን የከከለው ነገር ስርከ (ከእለሁ ዝር ለለ
አማልከተን ማረጋገጫ) ነው::

ጥቅ- በእሳሽ ማረጋገት (ስርከ) መንደኛ ነው?

መልስ:- በተግበሩቱ አለሁ ሌጋድ የሚችል ለለ አካል ይኖራል
በለው ማመን፣ ማረጋገጫ ለእለሁ ተጋድ ማረጋገጫ ወይም በእለሁ
መብቻች ለይ ተቀናቸኝ ማጠቃቻ ነው::

ጥቅ- የስርከ -የሙንጂች- ዓይነቶች ማን ማን ፍቃሽ?

መልስ:- የስርከ ዓይነቶች ማስተኞቸው:: እነዚህ::

- 1- ተልቅ ስርከ (ስርከ-ል አከበር)፣

- 1- տանիք Ռ.Ը. (Ռ.Ը. հօՂԸ)։
- 2- բոված Ռ.Ը (Ռ.Ը. նկ.Ը) հժմ։

Եթ. - Դմք Ռ.Ը (Ռ.Ը. հիմ) Պոչք լի՞?

ԽԱՆ. - Դմք Ռ.Ը - պյուղագույք զբուծ զոր իհաս Փ.Պ ԱԼԱ ՊԵՏԱԿ ՈՄՅ : Ուս զբուծ Ռ.Ը ԱՅ ԼՊՄ ԻՄ ՀԻՍ ՊԱՍՏ : ՀԵՋԸՆԱՒԹՅՈՒՆ : ԽԱՆԻԳ ԽԵՎՔԵՑՅԱ ՀԵՎ ՈԼԳՅՈՒՆ : ՀԵՋՍ ԶԲՈՒԿ : ԻՄ Իհանաց ԴԱ Փ.Պ ՆՈՅ :

Եթ. - Բժիշկ Ռ.Ը ՊԵՐՔ ՊՈՅ ՊՈՅ ՀԺՄ?

ԽԱՆ. - Բժ. Բժ. Ռ.Ը ՊԵՐՔ ԱԾՈՒ ՀԺՄ : ՀՆՈՒԹՅՈՒՆ :

- 1- ՔԱՄՈՅ (Ք.Յ.) Ռ.Ը - իհաս Փ.Պ ԱԼՅ ԿԵՋ ՄԱԼՄՅՆԻ :
- 2- Ք«Ն.Ք» Ռ.Ը - ՔՀՅՔՆ ԻՆՈՒ ՊՈՅՄ «Ն.Ք» Իհաս ՊԵՄՅ : ԻԼԱՅՉ ՀՊԱՀԻ ՀՅ ՊԵՏԱԿ ԴԻ :
- 3- ՔՄԱՐԴՐՈՒ Ռ.Ը - ՔՀԱՍՅ ԴՄԿԱ ՈՄՎՔՆՅ ՄԱԼԻ : ԱՄՊՅԱԳՈՒ ՀԻՆ ԺԱՎՐ ՄԱՄՅՆ :
- 4- ՔԳՎԸ Ռ.Ը - ԱԼԱՍ ՈԲ ՔՄՂՂՊՈՒ ԳՎԸ ԱԼԱՅՉ ՊԵՏԱԿ :

Եթ. - ԽԱՆԻՔ Ռ.Ը (Ռ.Ը. հօՂԸ) Պոչք լի՞?

ԽԱՆ. - ԽԱՆԻՔ Ռ.Ը ՀՔԻ ՈՄՅ : ԲՍՊ ՔՎՈՐ ԻՆՈՒ ՖՅ ՀԻՍՅ ԼՊՈՔԸՆԴ ՊԵՄՅ ՈՒՍ ՊՈՅՄ ՄԱԼ.ՕՐ ՆՈՅ : ՈՒՍ ՊԵՄՅ : Ռ.Ը Ճ.Պ.Վ Իհ.ՈՂԸ ԴԱ Փ.Պ ՀԵՋԸՆԱՒԹՅՈՒՆ :

Եթ. - Բոված Ռ.Ը (Ռ.Ը. նկ.Ը) Պոչք լի՞?

መልስ:- ይበቃ ስርዕ አሉሁ እንዲከሰቱ በፈተቶችው ሁኔታዎችና
ከለተቶች ከእለመርካት የሚመነው የሰርዕ ዓይነት ነው::

ጥያቄ- ይበቃ ስርዕ ለመኖሩ ከዚህንን ወይም ከከደለ ወረዳ
ጥቅስ::

መልስ:- ተከታታይ የጊዜያ (ሳ.ቦ.ወ) ለዚህ ዓይነቱ ስርዕ ማረጋገጫ (የብር) ሆኖ ለተርጓሜ ይችላል::

«ስርዕ ለዚህ አማካይ (አገልግሎት-ሙሉት) ወ-ሰጥ፣ ጥቅር ተ-ንግድ በጥፋር
ዶንጂያ ገዢ በጨለማ የሚከተሉ በምታደርግው ገዢ ከሚሰማው የብር
ዶንጂያ ይጠል የተደበቀ ነው::»

ጥያቄ- የ«ከፍር» (ከሱወት) ዓይነቶች ማን ማን ፍቃዣ?

መልስ:- የከፍር ዓይነቶች ሁ-ለት ፍቃዣ::

- 1- ከእስራያ ወጪ የሚያደርግ (ትልቅ) ከ-ፍር
- 2- ከእስራያ የሚያሰውባ እና የእስራን በር እርስ ለፈተቶች ግልጋሎት ካለማዋል የሚመነው መሰረት
ተኋ ወደም ተ-ንግድ ከ-ፍር ፍቃዣ::

ጥያቄ- የትልቅ ከፍር ዓይነቶች ማን ማን ፍቃዣ?

መልስ:- የትልቅ ከ-ፍር ዓይነቶች አምስት ፍቃዣ::

- 1- የከሱወት ከ-ፍር!
- 2- አመ-ነትን በጥልቅ እየተረረው ያለመቀበል
(የኢያዥ-ተ-ኋነት) ከ-ፍር!
- 3- የጥርጋዬ ከ-ፍር!

- 4- የአለሁን መልዕክትና ትዕዛዝ ከሚደመጥ የመሽ
ሽን ከፍርድ!
- 5- የመናፈቂነት ከፍርድ::

ጥያቄ- የወናፈቂነት አርሱም ማን ማን ፍቃዬ?

መልስ፡- ሁሉት የመናፈቂነት አርሱም አለ:: እነዚህ::

- 1- የዕምነት መናፈቂነት::
- 2- የተግበር (የሥራ) መናፈቂነት::

ጥያቄ- የዕምነት መናፈቂነት ማንምን ነው?

መልስ፡- ስድስት ዓይነት የዕምነት መናፈቂነቶች አለ::
እነዚህ::

- 1- መልከተኛውን (አ.ዕ.ወ) መከዳ::
- 2- መልከተኛው የተገከብትን ነገር (በከልል ይህን
ቦሙለ-) መከዳ::
- 3- መልከተኛውን መጥላት::
- 4- መልከተኛው የተገከብትን ነገር (በከልል ይህን
ቦሙለ-) መጥላት::
- 5- በእሰላም ወደቀት መደረሰት::
- 6- የእሰላምን መጠናከር መጥላት::

ጥያቄ- የተግበር (የሥራ) መናፈቂነት ማንምን ነው?

መልስ፡- አምስት ዓይነት የተግበር (የሥራ) መናፈቂነቶች
አለ:: እነዚህ::

- 1- ስነት መናገር::
- 2- ቅል ካደንን መቅረብ::
- 3- ሰታመት መከዳት::

4- አ.ከር-ከና መምገራድ፣

5- ላ.ጥዋለ ማግረሰል::

ጥቃት- ከዚህን ጋር መስከተም ሥርዓት ስለሆነዎች ተቀባይነት ሲለውን?

መልስ- ከዚህን ጋር የተቀብቀለ ማንኛውም መልካም ሥርዓት ስለሆነዎች ተቀባይነት የለውም::

﴿وَلَوْ أَشَرَّكُوا لِحِيطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ سورة الأنعام

«إِنَّ رَبَّكَ لَمْ يُغْنِ فِي الْأَرْضِ مَا كَانَ إِلَّا يَعْلَمَ وَلَمْ يَنْهَا مُؤْمِنٍ عَنْ حَلَالٍ وَمَنْ يُنْهَى عَنْ حَلَالٍ فَمَنْ يُنْهَى عَنْ حَلَالٍ فَمَا يَنْهَا إِلَّا مَا يَنْهَا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لَأَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لَأَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ

ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

«أَلَّا يَرَى أَنَّ مَنْ يُنْهَى عَنِ الْحَلَالِ فَمَنْ يُنْهَى عَنِ الْحَلَالِ فَمَا يَنْهَا إِلَّا مَا يَنْهَا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْنِ فِي الْأَرْضِ مَا كَانَ إِلَّا يَعْلَمَ وَلَمْ يَنْهَا مُؤْمِنٍ عَنْ حَلَالٍ وَمَنْ يُنْهَى عَنْ حَلَالٍ فَمَنْ يُنْهَى عَنْ حَلَالٍ فَمَا يَنْهَا إِلَّا مَا يَنْهَا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لَأَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ

ጥቃት- አሳይቷን የሚያጠበኝ ነገሮች ማንኛውም ያለው?

መልስ- አ.አላማንን የሚያጠበኝ ነገሮች አሁን ዓይነት:: እነዚህ::

1- የቅርቡ ንርሃ፣

2- የሙስክሮችን ከህደት አለማቻቻቸቱ:: ተቀባይነት እንደ
ለለቸው መጠራ-መር ወይም የወጪነታቸውን ተከከለ
ኩንት መቀበል፤

3- በአላሁና በለዕች መከከል የሚለመኑ:: ለዕች የሚመ
ከ-ባቸውና አማካይ (በፋይ) ይለለውችን ማረጋገጫ፤

- 4- በለለች ሂደላት የተነሱ መመራዣች መልከት ንዑስ ይዘው ይዘው ከመጠት መለከታዊ መመራያ የተሰለኝ ዓይነት በለመ ማማን፤
- 5- መልከተኝው የተሰለበትን ነገር (በመለያው ይህን በከፈል) መጥላት፤
- 6- መልከተኝው ይዘው በመጠት ሂደማቻች ወይም በየጊዜያና ትጥቱ መቀለድ፤
- 7- ይግባኝ፤
- 8- ለመሰረታዊ በጠላትናት ከተሰየሙ መብራከት ጋር መወገን፤
- 9- ለይቶ ክፍር መሳሪ ይዘው ተ የመጠትን መለከታዊ ደንጋጌ «መቆረኩ» የሚፈልግለቸው እንደታለ ሆኖ ነበር መሳይመድ ያመጠትንም መለከታዊ ደንጋጌ «መቆረኩ» የሚፈልግለቸው ለዚህ ይኝ኏ለ በለመ ማማን፤
- 10- ከእነሱ «ክ.ን» መሽያጭ፤ ይህን ለማቀቅና ለመተዋበር የሚገኘው ቁይነት ጥሩት አለማድረግ፡፡

ጥያቄ- ማንኛውም መሰረታዊ መማር የለበት ማስተካከለው የሚደረግ ዓይነት?

መልስ፡- ማስተካከለው የሚደረግ ዓይነት፡-

- 1- ፈጥረመናና የቦሌግ ገኅዎችን አለሁን ማቀቃ፤
- 2- ዓይነት ማቀቃ፤
- 3- መልከተኝውን መሳይመድን (አ.ዕ.ወ) ማቀቃ፡፡

ጥያቄ- ማስተካከለው የሚደረግ ዓይነት?

መልስ፡- ከእነሱ ለለ ለዚህ የሚገባት፤ የሚከተሉት ወይም የሚታወቃው ማንኛውም ሂደል ጥሩት ይገልል፡፡

ጥያቄ- ለንት ምጣት ቁይነቶች ላይ?

መሰረት፡- የጠንተ ጥያቄዎች በዚ ፊቃዎ፡፡ ነገር ገን ተንደሆቷ
አምስት ፊቃዎ፡፡

ጥቃ፡- ቅንደኛቸውን የጠንተ መፈምቶ ተቀብ፡፡

መሰረት፡-

- 1- ለወቻ የከላሁ ለለ ያለ ሂይለትን አንቀጽመልከት ለተ
ተቀና ተረ የሚያደርጉው ለይግኑ፣
- 2- የከላሁ ህንጻትና ድንጋጌዎች የሚቀርቡ ባድሩ ይኖ፣
- 3- አላሁ በወረዳው ህን የሚያረርጋቸና አላሁ በተረዳው
ሥርዓት የሚያስተካክሉ መሬ፣
- 4- የፋቻ ማስታርች (ገብ-ገ) አውጥሉሁ የሚል፣
- 5- አንቀጽመልከት ልተዳና ወደ ለወቻ የሚያመልከት ተ
ማንኛውም ሂይል፡፡

مطابع الدار الهندسية/القاهرة
تلفون/فاكس : (٢٠٢) ٥٤٠٢٥٩٨

٥٠ سؤالاً وجواباً عن التوحيد

اللغة الأمهرية



المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في شرق جدة
تحت إشراف وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
هاتف: ٦٢٠٠٥ (٥ خطوط) - فاكس: ٦٢٤٠٣٩٨ - ص.ب: ١٠٢٢٧ - جدة: ٢٢٣٢١